



### **ደቡብ ግሎባል ባንክ የኢትዮጵያ ምርት ገበያን የክፍያ ሥርዓት ተቀላቀለ**

(መጋቢት 13 ቀን 2010 ዓ.ም) ደቡብ ግሎባል ባንክ በኢትዮጵያ ምርት ገበያ የሚካሄዱ ግብይቶችን በባንክ የክፍያ ሥርዓት አገልግሎት መስጠት የሚያስችለውን የአገልግሎት ስምምነት ከምርት ገበያው ጋር ተፈራረመ።

የአገልግሎት ስምምነቱን የደቡብ ግሎባል ባንክ ፕሬዚዳንት አቶ አዲሱ ሀባ እና የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ወንድማገኘሁ ነገራ መጋቢት 13 ቀን 2010 ዓ.ም በምርት ገበያው ዋና መሥሪያ ቤት ተፈራርመዋል። ደቡብ ግሎባል ባንክ በዛሬው ዕለት ከምርት ገበያው ጋር የፈፀመው ስምምነት፤ በምርት ገበያው ውስጥ ግብይት ለሚያካሂዱ ደንበኞቹ በባንኩ በኩል የተቀላጠፈ ዘመናዊ የክፍያ አገልግሎት እንዲያገኙ ያስችላቸዋል።

የባንኩ ፕሬዚዳንት አቶ አዲሱ ሀባ በዕለቱ እንደገለጹት በሁለተኛው የትራንስፎርሜሽን እቅድ /GTP II/ መንግስት ቅድሚያ በመስጠት ስራ ስራ እየሰራባቸው ከሚገኙ የኢኮኖሚ ዘርፎች ዋነኛው የወጪ ንግድን ማስፋትና ማጠናከር ነው። የወጪ ንግድን ማጠናከር ከሚቻልባቸው መንገዶች አንዱ ቀልጣፋና ዘመናዊ የባንክ አገልግሎት መስጠት ነው። በዚህ መሠረት ደቡብ ግሎባል ባንክ ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ ጋር በመሆን ግብይት ለሚፈፀሙ ፈጣንና ዘመናዊ የክፍያ አገልግሎት እንዲያገኙ በማድረግ የወጪ ንግድ ላይ የተሰማሩ ላኪዎችንና አቅራቢዎችን ለማገልገል የሚያስችል አቅም እንደሚፈጥር ፕሬዚዳንቱ አክለዋል።

ባንኩ ብዛት ያላቸው ቡና አብቃይ አርሶአደሮች፣ የህብረት ስራ ማህበራትና ላኪዎች በሚገኙበት አካባቢዎች በርካታ ቅርንጫፎች ያሉት በመሆኑ ምርት ገበያው ከሚሰጣቸው ግብይቶች መካከል አንዱ ለሆነው የቡና ግብይት ሥርዓት መቀላጠፍ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። በተጨማሪም ምርት ገበያው ከሐምሌ 2009 ዓ.ም ጀምሮ የምርት ገበያው የቡና ግብይት አባል ያልሆኑ ተገበያዮች እንዲገበያዩ በመፍቀዱ የቡና አርሶ አደሮች የህብረት ስራ ማህበራት አቅራቢዎችና ሻጮች ያለምንም የክፍያ ችግርና መዘግየት በባንኩ የክፍያ አገልግሎት ከገዢ ወደ ሻጭ ገንዘብ የሚዘዋወርበት የባንክ ክፍያ አገልግሎት እንዲኖራቸው ዕድል ይሰጣል።

ደቡብ ግሎባል ባንክ ወደ ባንክ ኢንዱስትሪው ከተቀላቀለ ጥቂት አመታት የተቆጠሩ ቢሆንም ፈጣንና የተሟላ የባንክ አገልግሎት ለደንበኞቹ ለማቅረብ መጠነ ሰፊ ስራ እየሰራ የሚገኝ ሲሆን፤ በዛሬውም ዕለት ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ ጋር የፈፀመው የአገልግሎት ውል በምርት ገበያው የሚካሄዱ ግብይቶች በመተማመን ላይ የተመሠረቱ እንዲሆኑና ዘመናዊ የክፍያ አገልግሎት እንዲኖር የራሱ የሆነ ጉልህ ድርሻ ይኖረዋል።

ጥራት ያለውና ተመራጭ አገልግሎት ለማስገኘት ዘወትር የሚተጋው ደቡብ ግሎባል ባንክ በሀገር አቀፍም ሆነ በአለም አቀፍ ደረጃ ተመሳሳይ የዘመናዊ አገልግሎቶች ትብብር በመፈፀም ለደንበኞቹ እርካታ ጠንክሮ እየሰራ ይገኛል። ባንኩ በአዲስ አበባ እና በክልል ከተሞች ተደራሽ ቅርንጫፎች ከፃሺህ በላይ ባለአክሲዮኖች እና ከፀጋሺህ በላይ ደንበኞች ያሉት ሲሆን አጠቃላይ ሀብቱም ብር 2.7 ቢሊዮን ደርሷል ።

